

... ፓትሪያርክ መርቆሬዎስ የት ነበሩ?

በሁለቱም የሃይማኖት መሪዎች መካከል የተፈጠረው ከአለመግባባት ያለፈ ትርምስ በማስመልከት ከዚህ ቀደም ወቅቱን ግምት ውስጥ ባስገባ አቀራረብ ዓለም ያሻውን ይበል ጋዜጠኛውም አፉ ያመጣለት ያንበልብለው ምህረትም ህይወትም ከእግዚአብሔር ናቸውና ጥፋቱ የእኛ ነው ማለትም ሱሪህን በአንገትህ የማውጣት ያክል ቢከብድም የመስቀሉን ቃል ለሚያምኑ ይቅር ማለት እንደሚቻል በማውሳት አሮጌ ፋይል/መዝገብ እያገለበጠጣችሁ እርስ በእርሳችሁ እየተናከሳችሁ ለዓለም መሳቂያ መሳላቂያ ከምትሆኑ ለሁላችን የሚረባ ይቅር መባባሉ ነውና እርቅ እውርዱ ማለቴ የሚታወስ ነው። በማክልም ለእኔና ለእናንተ ያለፈውን በመቁጠር ሂሳብ መወራረድ ካልተሳካም ባላንጣችንን ከደረሰክበት አፍንጫህን ቀቅለህ ብላው ማለት ሳይሆን ይቅርን ከማለት ውጭ ምንም አማራጭ እንደሌለንና ይቅርን በማለት ውስጥ ያለው በረከት፣ የነፍስ ስጋ ዕረፍትና ጉልበት አሁንም ከእኔና ከእናንተ ውጭ ማንም ሊተርከው እንደማይቻለውም እስረግጬ መጻፌን አስታውሳለሁ። አሁን ግን ይህ ሁሉ ቁምነገር በእናንተ ዘንድ እንደ ተረት ሆኖ ቤተ ክርስቲያን እንደ መመሸጊያ ምሽግ በመጠቀም መስመራችሁን አልፋችሁ ጭራሽ ሌላ ዜማ ማዜም ተጀምረዋል። ለዚህ ተግባራችሁ ደግሞ በሰውም በእግዚአብሔር ፊት ሃላፊነት ትውስዳ ዘንድ ግድ ነውና ከብዙ በጥቂቱ ሐቁ እንደሚከተለው ቀርበዋል።

የጽሑፉ አስማስ: ሃይማኖታዊ "ማእረጋችሁ" እንደ ሽፋን በመጠቀም የኢትዮጵያ ሕዝብ ተገፋ፣ ተቆረጠ፣ ተፈለጠ በማለት ምላሶቻችሁ ለምታስረዝሙ ገሚሶቻችሁ ሳይገባችሁ ከፊሎሎቻችሁ ደግሞ **ሳይገባችሁ** (ጠብቆ ይነበብ) በተለይ ነገሩን በፊት አውራሪነት እያረገባችሁ ለምትገኙ ስመ መነኮሳትና ሊቃነ ጳጳት ሁሉ ይመለከታል።

ፓትሪያርክ መርቆሬዎስ ሆይ!

- የደርግ መንግስት በተውሰ ፖለቲካ ለዓመታት ሀገር ሲያተረማምስ:
- አንድ ትውልድ ሙሉ ሲያጠፋና ገድሎ ሲቀብር:
- እግዚአብሔር የሚባል ቅጅት እንጂ አምላክ የለም በማለት አብያተ ክርስቲያን ሲዘጋ:
- በወንጌል ፈንታ ክህደት ሲነገር:
- ከዚህም በከፋ መልኩ ፊት እየለየ ጸጉር እየቆጠረ እንደ ወፍ እያደነ የሰው ዘር እንደ ቅጠል ሲያረግፍ:
- አገር ተረካቢውን ወጣት ትውልድ በአዋጅ ደሙን እንደ አባይ ወንዝ ሲያፈስ:
- በአሰቃቂ ሁኔታም ገድሎ ሲያበቃ እንደ ብቅል የልጆች ሬሳ በወላጆች ፊት በአደባባይ ሲያሰጣ:
- በዜጎች ጆሮ ላይ ሽንብራ ቆልቶ በመክተት ምድር ትሸከመው ዘንድ የማይቻላትን ጩኸት ሲያጭክ:
- ሰውን እንደ ድንች በፈላ ዘይት ላይ ሲቀቅል:
- ገላቸውንም አራቁቶ የግመል ወተት በመድፋት ለቆሻሻ ነፍሳቶች ግብር ሲገብር: እርስዎ የት ነበሩ?
- በተባዕት ኢትዮጵያውያን ህፍረተ ስጋ ላይ የለሰላሳና የአረቄ ጥርሙስ እያንጠለጠለ ቁልቁል ደፍቶም የሰውነት ውሃ ደምና ሃምት ተቀላቅለው በአንድነት ህልፈተ ነፍስን እስኪያረጋግጡ ድረስ ሲገርፍ - እንደ አንድ የሃይማኖት መሪና አባት ለክርስቶስ ሳይሆን ለዚህ ዓለም ሙቻለሁ ስል ቆብ እንደ ደፋ ፈላሲ/መኖክሴ የደርግ መንግስት ሆይ! ተሳስተሃል አገር አያጠፋህ ነህ: ሃይማኖት እየበረዘክ ነህ: የሰው ልጆችንም ያለ አግባብ እያሰቃየህ ነህ: በማለቴ ጣቴንና ምላሴ ተቆርጫለሁ። የብርሃን ዓይኔን አጥቻለሁ። “ሙቻለሁ” የሚል ማናችሁ ናችሁ?
- ሺረ ማናችሁ ናችሁ አቤት በማለት የኢትዮጵያ ሕዝብ የሐዘን ተካፋይ የነበራችሁ? የሰውን ባይገዳችሁ እግዚአብሔር አትፈሩምን? እስቲ ማናችሁ ናችሁ ንጽሐን ሆናችሁና ሌላውን የምትወነጅሉ (የምትወነጃሯሉ)? እንደው በዚያን ዘመን የቆረጣችሁት ጮማና የጠጣችሁትን ጠጅ ሳይሆን ይቀራል ዕድሜ የቀጠለላችሁ? እንዲህ ባይሆን ኖሮማ በታሪክ እንጂ እንዲህ ባለ አተላ ማንነት ባላወቅናችሁ ነበር። ሐቁ ግን አንዳችሁም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፖለቲካዊ ኪሳራ አንስታችሁ የመደራደር መብት የላችሁም። ወደው አያለቅሱ! ደግሞስ ከመቼ ነው የኢ/አ/ተ/ቤ/ያን መሪዎች የአቅመ ደካማ: ረዳት የሌለውንም ሕዝብ ጠበቆችና ዕንባ አባሶች የሆናችሁ?

- ✓ ሀገርና ሕዝብ ቀንበር ከብድበት የደም እንባ ሲያነባ እንባውን የሚያብስለት፡ ጨሆቱን ሰምቶም ለሚመለከተው አካል አቤት የሚልለት አባት፡ መሪ፡ አጽናኝ፡ ጠያቂ፡ ጠበቃ በሚያስፈልግበት ዘመን እርስዎ የት ነበሩ?
- ✓ ቅድስነትዎ/ብጽኢነትዎ ሆይ! አምላክ የለሹ የደርግ መንግስት በጠራራ ጸሐይ በገበያ ማኸል ባወረደው የቦንብ መጫት የሰውና የከብት ደም ተቀላቅሎ ሲጎርፍ እርስዎ የት ነበሩ? አይ በዚያን ዘመንስ አልሞነኩስኩም ነበር አይሉንም።
- ✓ ቅድስነትዎ/ብጽኢነትዎ ሆይ! የማንም ምስክር በማያስፈልግበት ሁኔታ የደርግ መንግስት ዓይኑን ጨፍኖ ሕዝብ በጅምላ ሲፈጅ ከዚህ ድርጊቱ ይቆጠብ ዘንድ በወቅቱ እርስዎ ምን አሉ? እንደ እንድ የሃይማኖት መሪና መኖክሴ/ሊቀ ጳጳስ ለሚመለከተው የመንግስት ባለስልጣንም ሆነ ለቀበሌ ሊቀ መንበር በተገፈው ሕዝብ ፈንታ በአካል ተገኝተው ያሰሙት ቃልም ሆነ ተቃውሞትን የሚገልጽ የጻፉት ደብዳቤ ነበርን?
- ✓ ቅድስነትዎ/ብጽኢነትዎ ሆይ! እርስዎ በስልጣን በነበሩበት ዘመን በሕዝብ መኸከል ተገኝተው የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ያጽናህ ብለው ቃለ ህይወት ያካፈሉበት አንዲት የምትተቀስ ቀን አለች ወይ?
- ✓ ቅዱሳኖትዎ/ብጽኢኖትዎ! ዛሬም በእኛ ዘመን እኩል እንጀራ የመቁረስም ምስጢር - ትናንት መንጋውን በትነው ራስዎን ሲያሰማሩ አይደልም ወይ?
- ✓ አባ ሆይ! ጌታ ኢየሱስ "መልካም አረኛ ነፍሱን ስለ በጎቹ ያኖራል" ሲል በአንጻሩ ያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ወጣት በመቃብሩ ላይ የስላቅ ዳንኪራ እየተመታና እየተዘፈነበት አፈር ሲለብስ እርስዎና በዙሪያዎት የነበሩ የዛሬ "ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች" ሁሉ ደግሞ ጉድጓድ ቆፋሪ አቃቤ መቃብርም ነበራችሁ። እውነት ነው ውሸት?
- ✓ ቅድስነትዎ/ብጽኢነትዎ ሆይ! በዚያን ዘመን ያልረዱት ሕዝብ "ዝንብ" አቅጣጫ ስቶ በስህተት የማይገባባት ሀገረ አሜሪካ ተቀመጠው ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ መደስኩሩ እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ብለው ያምኑ ይሆን? ነገሩ እንዲህ ከሆነ ሰውን አይቼ በክርስትና አላመንኩም እንጅ በእግዚአብሔር ማመን ለምኔ ብዬ እመልስሎት ነበር።
- ✓ እንደው ለጠይቃችሁ መኖክሴ ብሎ ገዳይ፡ ዘራፊ፡ ምቀኛ፡ ቀማኛ፡ የራሱ ያልሆነው ሀብትና ንብረት በአቋራጭ ለማግበስበስ እንቅልፍ የሚያጣ ሌባ፡ አታላይ፡ አጭብርባሪና ስራ ፈት መሆኑ ቀርቶ የከተማ ፈላሲ ብሎ የሰብአዊ መብት ተሟጋች፡ ለሕዝብ ተቆርቋሪ የሆነው ከመቼ ነው?
- ✓ ቅድስነትዎ/ብጽኢነትዎ ሆይ! እርስዎ በኢትዮጵያ በስልጣን በነበሩበት ተመሳሳይ ዘመን ሀገራችን ኢትዮጵያ የነበረችበት የጨለማ ዘመን የነበሩት ሀገራትና የሃይማኖት መሪዎች ምላሽ ምኑን ትቼ የቱን እንደምነግሮት ቢቸግረኝ በመጠኑም ቢሆን ግን ጥቂት ላውሳሎት። በአብ በወልድ በመንፈስ ስም አጠምቀሃለሁ ብዬ ያጠመቁትን፡ ለሕይወት ይሆነው ዘንድም ስጋና ደሙ እያቆረብኩ ያሳደግኩትን፡ በክብር የዳርኩት ልጄ ብዬ ስጠራው አባቴ ብሎ ሲቀበለኝ የመጣ ሕዝብ ዓይኔን እያዩ በግፍ ጥይት ከሚያልቅ እኔው ቀድሜው ልሙት በማለት ልብስ ተክህናክቸው እንደ ለበሱ ማቆሚያ በሌለው ጥይት ተደብድበው የወደቁ፡ ከብራቸው ተገፎ "ሆሊኮፕተር" በመባል የሚታወቀው ሌላው ቢቀር ለማየት እንኳ የሚከብደው አሰቃቂ የግርፍ ዓይነት ሆኖ እግራቸው እየተገረፉ በማኸል ህይወታቸው ያለፉ የሮማንያ የፖላንድ የሳልቫዶር የሃይማኖት መሪዎች መኖራቸውን ሲሰሙ ምላሽዎ ምን ይሆን? እነዚህ ሰዎች ጥቅስ ይደግፈናል ብለው ሀገርንና ሕዝብን ትለው አልኩበለሉም። እንደውም ያደረጉት "የለም! ቤተ ክርስቲያንም አልዘጋም ሕዝብንም አሳልፌ አልሰጥም! መንግስት ይህን የግዲያ ተግባር ማቆም አለበት!" በማለት የቤተ ክርስትያን አቋም በግልጽ በማሳወቅ በግዙፍ ወታደራዊ መኪና ታስረው መንገድ ለመንገድ እየተጎተቱ ስጋቸው አልቆ አጥንቶቻቸው በፌስታል ተለቅሞ በሰማእትነት ያለፉ ነበሩ እኩ። እንዴት ነው ነገሩ? ... እያልን እንዳንድሮት አማካኝ ከህነትን መረጡ። ጥበብ በጎዳና ላይ ትጫሃለች!

ዲ/ን ሙሉጌታ ወልደገብርኤል
 E- mail- yetdgnayalehe@gmail.com
 United States of America
 Feb 17, 2013